

መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን

1

2

3

4

5

6

7

8

ምዕራፍ 1

ከመዝሙር ሁሉ የሚበልጥ የሰሎሞን መዝሙር።

2 ፤ በእፋ መሳም ይሳመኝ፥ ፍቅርህ ከወይን ጠጅ ይልቅ መልካም ነው።

3 ፤ ዘይትህ መልካም መዓዛ አለው፤ ስምህ እንደሚፈስስ ዘይት ነው፤ ስለዚህ ደናግል ወደዱህ።

4 ፤ ሳበኝ፥ ከእንተም በኋላ እንሮጣለን፤ ንጉሡ ወደ ቤቱ እገባኝ በእንተ ደስ ይለናል፥ ሐሢትም እናደርጋለን፤ ከወይን ጠጅ ይልቅ ፍቅርህን እናስባለን፤ በቅንነት ይወድዱሃል።

5 ፤ እናንተ የኢየሩሳሌም ቁነጃጅት ሆይ፥ እኔ ጥቁር ነኝ፤ ነገር ግን ውብ ነኝ፥ እንደ ቁዳር ድንኳኖች እንደ ሰሎሞንም መጋረጃዎች።

6 ፤ ፀሐይ መልኬን አክስሎታልና፤ ጥቁር ስለ ሆንሁ አትዩኝ፤ የእናቱ ልጆች ተጣሉኝ፥ የወይን ቦታዎችንም ጠባቂ አደረጉኝ፤ ነገር ግን የእኔን ወይን ቦታ አልጠበቅሁም።

7 ፤ ነፍሴ የወደደችህ እንተ ንገረኝ፤ ወዴት ታሰማራለህ? በቅትርስ ጊዜ ወዴት ትመስጋለህ? ስለ ምንስ ከባልንጆሮችህ መንጎች በኋላ እቅበዘበዛለሁ?

8 ፤ እንቺ በሴቶች ዘንድ የተዋብሽ ሆይ፥ ያላወቅሽ እንደ ሆነ የመንጎችን ፍለጋ ተከትለሽ ውጪ፥ የፍየል ግልገሎችሽንም በእረኞች ድንኳኖች አጠገብ አሰማረ።

9 ፤ ወዳጄ ሆይ፥ በፈርዖን ሰረገሎች እንዳለ ፈረስ መሰልሁሽ።

10 ፤ የጉንጭሽ ውበት በከበረ ሉል፥ አንገትሽም በዕንቁ ድረ ያማረ ነው።

11 ፤ ባለ ብር ጉብጉብ የሆነ የወርቅ ጠልሰም እናደርግልሻለን።

12 ፤ ንጉሡ በማዕዱ ሳለ፥ የእኔ ናርዶስ መዓዛውን ሰጠ።

13 ፤ ውዴ ለእኔ በጡቶቼ መካከል እንደሚያርፍ እንደ ተቋጠረ ከርቤ ነው።

14 ፤ ውዴ ለእኔ በዓይኖቿ ወይን ቦታ እንዳለ እንደ አበባ እቅፍ ነው።

15 ፤ ወዳጄ ሆይ፥ እነሆ፥ ውብ ነሽ፤ እነሆ፥ እንቺ ውብ ነሽ፤ ዓይኖችሽም እንደ ርግቦች ናቸው።

16 ፤ ውዴ ሆይ፥ እነሆ፥ እንተ ውብ ነህ፥ መልክ መልካምም ነህ፤ አልጋችንም ለምለም ነው።

17 ፤ የቤታችን ሰረገላ የዝግባ ዛፍ ነው፥ የጣሪያችንም ማዋቀሪያ የጥድ ዛፍ ነው።

ምዕራፍ 2

እኔ የሳሮን ጽጌ ረዳ የቈላም አበባ ነኝ።

2 ፤ በእሾህ መካከል እንዳለ የሱፍ አበባ፥ እንዲሁ ወዳጄ በቁነጃጅት መካከል ናት።

3 ፤ በዱር እንዳለ እንኮይ፥ እንዲሁ ውዴ በልጆች መካከል ነው። ከጥላው በታች እጅግ ወድጄ ተቀመጥሁ፥ ፍሬውም በጉሮሮዬ ጣፋጭ ነው።

4 ፤ ወደ ወይን ጠጄም ቤት እገባኝ፥ በእኔ ላይ ያለው ዓላማውም ፍቅር ነው።

5 ፤ በዘቢብም እጽናኑኝ፥ በእንኮይ አበረታቱኝ፥ በፍቅሩ ተነድፌ ታምሜያለሁና።

6 ፤ ግራው ከራሴ በታች ናት፥ ቀኙም ታቅፈኛለች።

- 7 ፤ እናንተ የኢየሩሳሌም ቈነጃጅት ሆይ፥ እርሱ እስኪፈልግ ድረስ፥ ፍቅርን እንዳታስነሱትና እንዳታነሣሁት በሚዳቋ በምድረ በዳም ዋላ እምላችኋለሁ።
- 8 ፤ እነሆ፥ የውዴ ቃል! በተራሮች ላይ ሲዘልል፥ በኮረብቶችም ላይ ሲወረወር ይመጣል።
- 9 ፤ ውዴ ሚዳቋን ወይም የዋላን እምቦሳ ይመስላል፤ እነሆ፥ በመስኮቶች ሲገቡኝ፥ በዓይነ ርግብም ሲመለከት፥ እርሱ ከቅጥራችን በኋላ ቆሞአል።
- 10 ፤ ውዴ እንዲህ ብሎ ተናገረኝ። ወዳጄ ሆይ፥ ተነሺ፤ ውበቱ ሆይ፥ ነዪ።
- 11 ፤ እነሆ፥ ከረምት አለፈ፥ ዝናቡም አልፎ ሄደ።
- 12 ፤ አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ፥ የዜማም ጊዜ ደረሰ፥ የቀርቆውም ቃል በምድራችን ተሰማ።
- 13 ፤ በለሱ ገመራ፥ ወይኖችም አበቡ መዓዛቸውንም ሰጡ፤ ወዳጄ ሆይ፥ ተነሺ፤ ውበቱ ሆይ፥ ነዪ።
- 14 ፤ በዓለት ንቃቃትና በገደል መሸሽጊያ ያለሽ ርግብ ሆይ፥ ቃልሽ መልካም ፊትሽም ያማረ ነውና መልክሽን አሳዪኝ፥ ድምፅሽንም አሰማኝ።
- 15 ፤ ወይኖችን አብባልና የወይኖችንን ቦታ የሚያጠፋትን ቀበሮች፥ ጥቃቅኑን ቀበሮች እጥምዳችሁ ያዙልን።
- 16 ፤ ውዴ የእኔ ነው፥ እኔም የእርሱ ነኝ፤ በሱፍ አበባዎች መካከልም መንጋውን ያሰማራል።
- 17 ፤ ውዴ ሆይ፥ ቀኑ እስኪነፍስ፥ ጥላውም እስኪሸሽ ድረስ ተመለስ፤ በቅመም ተራራ ላይ ሚዳቋውን ወይም የዋላውን እምቦሳ ምስል።

ምዕራፍ 3

ለሊት በምንጣፌ ላይ ነፍሴ የወደደችውን ፈለግሁት፤ ፈለግሁት አላገኘሁትም።

- 2 ፤ እነሣለሁ በከተማይቱም እዞራለሁ፥ ነፍሴ የወደደችውን በጎዳናና በአደባባይ እፈልጋለሁ፤ ፈለግሁት አላገኘሁትም።
- 3 ፤ ከተማይቱን የሚዞሩት ጠባቂዎች አገኙኝ፤ ነፍሴ የወደደችውን እያችሁትን? አልኳቸውም።
- 4 ፤ ከእነርሱም ጥቂት እልፍ ብዬ ነፍሴ የወደደችውን አገኘሁት፥ ያዝሁትም ወደ እናቴም ቤት ወደ ወላጅ እናቴም እልፍኝ እስካገባው ድረስ አልተውሁትም።
- 5 ፤ እናንተ የኢየሩሳሌም ቈነጃጅት ሆይ፥ እርሱ እስኪፈልግ ድረስ፥ ፍቅርን እንዳታስነሱትና እንዳታነሣሁት በሚዳቋ በምድረ በዳም ዋላ እምላችኋለሁ።
- 6 ፤ መዓዛም እንደ ከርቤና እንደ ዕጣን የሆነችው፥ ከልዩ ከነጋዴ ቅመም ሁሉ የሆነችው፥ ይህች ከምድረ በዳ እንደ ጢስ ምስሶ የወጣችው ማን ናት?
- 7 ፤ እነሆ፥ የሰሎሞን አልጋ ናት፤ ከእስራኤል ኃያላን ስድሳ ኃያላን በዙሪያው ናቸው።
- 8 ፤ ሁሉም ሰይፍ የያዙ ሰልፈኞች ናቸው፤ በሌሊት ከሚወድቀው ፍርሃት የተነሣ ሰው ሁሉ ሰይፍ በወገቡ አለ።
- 9 ፤ ንጉሡ ሰሎሞን መሸከሚያን ከሊባኖስ እንጨት ለራሱ አሠራ።
- 10 ፤ ምስሶቹን የብር፥ መደገፊያውንም የወርቅ፥ መቀመጫውንም ሐምራዊ ግምጃ አደረገ፤ ውስጡ በኢየሩሳሌም ቈነጃጅት ፍቅር የተለበጠ ነው።
- 11 ፤ እናንተ የጽዮን ቈነጃጅት፥ ውጡ፤ እናቴ በሠርጉ ቀንና በልቡ ደስታ ቀን ያደረገችለትን አክሊል ደፍቶ ንጉሥ ሰሎሞንን እዩ።

ምዕራፍ 4

ወዳጄ ሆይ፥ እነሆ፥ ውብ ነሽ፤ እነሆ፥ እንቺ ውብ ነሽ፤ በዓይነ ርግብ መሸፈኛሽ ውስጥ ዓይኖችሽ እንደ ርግቦች ናቸው፤ ጠጉርሽ በገለጻድ ተራራ እንደሚወርድ እንደ ፍየል መንጋ ነው።

- 2 ፤ ጥርሶችሽ ታጥበው እንደ ተሸለቱ ሁሉም መንታ እንደ ወለዱ ከእነርሱም መካን እንደሌለባቸው መንሳች ናቸው።
- 3 ፤ ከንፈሮችሽ እንደ ቀይ ሐር ፊትል ናቸው፥ እኛሽም ያማረ ነው፤ በዓይነ ርግብ መሸፈኛሽ ውስጥ ጉንጭና ጉንጭሽ እንደ ተከፈለ ሮማን ናቸው።
- 4 ፤ እንገትሽ ለሰልፍ ዕቃ መስቀያ እንደ ተሠራው እንደ ዳዊት ግንብ ነው፤ ሺህ ጋሻ የኃያላንም መሣሪያ ሁሉ

ተንጠልጥሎበታል።

- 5 ፤ ሁለቱ ጡቶችሽ መንታ እንደ ተወለዱ፥ በሰፍ አበባ መካከል እንደሚሰማሩ እንደ ሚዳቋ ግልገሎች ናቸው።
- 6 ፤ ቀኑ እስኪነፍስ ጥላውም እስኪያልፍ ድረስ፥ ወደ ከርቤው ተራራ ወደ ዕጣኑም ኮረብታ እሄዳለሁ።
- 7 ፤ ወዳጄ ሆይ፥ ሁለንተናሽ ውብ ነው፥ ነውርም የለብሽም።
- 8 ፤ ሙሽራዬ ሆይ፥ ከሊባኖስ ከእኔ ጋር ነዬ፤ ከሊባኖስ ከእኔ ጋር ነዬ፤ ከአማና ራስ ከሳኔርና ከኤርሞን ራስ፥ ከአንበሶች መኖሪያ ከነብሮችም ተራራ ተመልከች።
- 9 ፤ እጎቼ ሙሽራ ሆይ፥ ልቤን በደስታ አሳበድሽው፤ እንድ ጊዜ በዓይኖችሽ፥ ከአንገትሽ ድረ በእንዱ ልቤን በደስታ አሳበድሽው።
- 10 ፤ እጎቼ ሙሽራ ሆይ፥ ፍቅርሽ እንዴት መልካም ነው! ፍቅርሽ ከወይን ጠጅ ይልቅ እንዴት ይሻላል! የዘይትሽም መዓዛ ከሽቱ ሁሉ!
- 11 ፤ ሙሽራዬ ሆይ፥ ከከንፈሮችሽ ማር ይንጠበጠባል፤ ከምላስሽ በታች ማርና ወተት አለ፥ የልብስሽም መዓዛ እንደ ሊባኖስ ሽታ ነው።
- 12 ፤ እጎቼ ሙሽራ የተቁለፈ ገነት፥ የተዘጋ ምንጭ የታተመም ፈሳሽ ናት።
- 13 ፤ ቡቃያሽ ሮማንና የተመረጠ ፍሬ፥ ቆፅ ከናርዶስ ጋር ያለበት ገነት ነው።
- 14 ፤ ናርዶስ ከቀጋ ጋር፥ የሽቱ ሣርና ቀረፋ፥ ከልዩ ልዩ ዕጣን ጋር፥ ከርቤና እሬት ከክቡር ሽቱ ሁሉ ጋር።
- 15 ፤ እንቺ የገነት ምንጭ፥ የሕይወት ውኃ ጉድጓድ፥ ከሊባኖስም የሚፈስስ ወንዝ ነሽ።
- 16 ፤ የሰሜን ነፋስ ሆይ፥ ተነሥ፥ የደቡብም ነፋስ ና፤ በገነቱ ላይ ንፈስ፥ ሽቱውም ይፍሰስ፤ ውዴ ወደ ገነቱ ይግባ፥ መልካሙንም ፍሬ ይብላ።

ምዕራፍ 5

እጎቼ ሙሽራዬ ሆይ፥ ወደ ገነቱ ገባሁ፥ ከርቤዬን ከሽቱዬ ጋር ለቀምሁ፥ እንጀራዬን ከማሬ ጋር በላሁ፥ የወይን ጠጄን ከወተቱ ጋር ጠጣሁ። ባልንጀሮቼ ሆይ፥ ብሉ፤ ወዳጄ ሆይ፥ ጠጪ፤ እስክትረኪ ድረስ ጠጪ።

2 ፤ እኔ ተኝቻለሁ፥ ልቤ ግን ነቅቶአል፤ የውዴ ቃል ነው፥ እርሱም ደጁን ይመቃል፤ እጎቼ፥ ወዳጄ፥ ርግቤ፥ መደምደሚያዬ ሆይ፥ በራሴ ጠል፥ በቤንዳላዬም የሌሊት ነጡብጣብ ሞልቶበታልና ክፈችልኝ።

3 ፤ ቀሚሴን አወለቅሁ፤ እንዴት አለብሰዋለሁ? እግሬን ታጡብሁ፤ እንዴት አሳድፈዋለሁ?

4 ፤ ውዴ እጁን በቀዳዳ ሰደደ፥ እንጀቱም ስለ እርሱ ታወከ።

5 ፤ ለውዴ እከፍትለት ዘንድ ተነሣሁ፤ እጆቼ በደጅ መወርወሪያ ላይ ከርቤን አፈሰሱ፥ ጣቶቼ ፈሳሹን ከርቤ እንጠበጠቡ።

6 ፤ ለውዴ ከፈትሁለት፥ ውዴ ግን ፈቀቅ ብሎ አልፎ ነበር። ነፍሴ ከቃሉ የተነሣ ደነገጠች፤ ፈለግሁት፥ አላገኘሁትም፤ ጠራሁት፥ አልመለሰልኝም።

7 ፤ ከተማይቱን የሚዘሩት ጠባቂዎች እገኙኝ፤ መቱኝ፥ አቤሰሉኝም፤ ቅጥር ጠባቂዎችም የዓይነ ርግብ መሽፈኛዬን ወሰዱት።

8 ፤ እናንተ የኢየሩሳሌም ቁነጃጅት ሆይ፥ እምላችኋለሁ፤ ውዴን ያገኛችሁት እንደ ሆነ፥ እኔ ከፍቅር የተነሣ መታመሜን ንገሩት።

9 ፤ እንቺ በሴቶች ዘንድ የተዋብሽ ሆይ፥ ከሌላ ወዳጅ ይልቅ ውድሽ ማን ነው? ይህን የሚያህል እምለሽናልና ከሌላ ወዳጅ ይልቅ ውድሽ ማን ነው?

10 ፤ ውዴ ነጭና ቀይ ነው፥ ከእልፍ የተመረጠ ነው።

11 ፤ ራሱ ምዝምዝ ወርቅ ነው፤ ቤንዳላው የተዘረፈረፈ ነው፥ እንደ ቁራ ጥቁረትም ጥቁር ነው።

12 ፤ ዓይኖቼ በሙሉ ፈሳሽ አጠገብ እንዳሉ በወተት እንደ ታጠቡ በፈሳሽ ውኃ አጠገብ እንደ ተቀመጡ እንደ ርግቦች ናቸው።

13 ፤ ጉንጩና ጉንጩ የሽቱ መደብ እርከን እንዳለበት እንደ ሽቱ አትክልት ናቸው፤ ከንፈሮቼ እንደ አበቦች ናቸው፥ የሚፈስስ ከርቤንም ያንጠበጥባሉ።

14 ፤ እጆቼ የቢረሌ ፈርጥ እንዳለበት እንደ ወርቅ ቀለበት ናቸው፤ አካሉ ብልሃተኛ እንደ ሠራው በሰንፔር እንዳጌጠ እንደ ዝሆን ጥርስ ነው።

- 15 ፤ እግሮቹ በምዝምዝ ወርቅ እንደ ተመሠረቱ እንደ ዕብነ በረድ ምሰሶች ናቸው፤ መልኩ እንደ ሊባኖስና እንደ ዝግባ ዛፍ መልካም ነው።
- 16 ፤ አፋ እጅግ ጣፋጭ ነው፤ እርሱም ፈጽሞ ያማረ ነው፤ እናንተ የኢየሩሳሌም ቄነጃጅት ሆይ፥ ውዴ ይህ ነው፥ ባልንጀራዬም ይህ ነው።

ምዕራፍ 6

አንቺ በሴቶች ዘንድ የተዋብሽ ሆይ፥ ከአንቺ ጋር እንፈልገው ዘንድ ውድሽ ወዴት ሄደ? ውድሽስ ወዴት ፈቀቅ አለ?

- 2 ፤ ውዴ በገነቱ መንጋውን ያሰማራ ዘንድ አበባውንም ይሰበስብ ዘንድ ወደ ሽቱ መደብ ወደ ገነቱ ወረደ።
- 3 ፤ እኔ የወዴ ነኝ ውዴም የእኔ ነው፤ በሱፋ አበባ መካከል መንጋውን ያሰማራል።
- 4 ፤ ወዳጄ ሆይ፥ እንደ ቱርሳ ውብ ነሽ፥ እንደ ኢየሩሳሌምም ያማርሽ ነሽ፤ ዓላማ ይዞ እንደ ተሰለፈ ሠራዊት ታስፈራለሽ።
- 5 ፤ እውከውኛልና ዓይኖችሽን ከፊቱ መልሺ፤ ጠጉርሽ ከገለጻድ እንደ ወረደ እንደ ፍየል መንጋ ነው።
- 6 ፤ ጥርሶችሽ ታጥበው እንደ ወጡ ሁሉ መንታ እንደ ወለዱ ከእነርሱም መካከል እንደሌለባቸው መንጎች ናቸው።
- 7 ፤ በዓይነ ርግብ መሽፈኛሽ ውስጥ ጉንጭና ጉንጭሽ እንደ ተከፈለ ሮማን ናቸው።
- 8 ፤ ስድሳ ንግሥታት ሰማንያም ቀባቶች ቀጥር የሌላቸውም ቄነጃጅት አሉ።
- 9 ፤ ርግቤ መደምደሚያዬም እንዲት ናት፤ ለእናትዋ እንዲት ናት ለወለደቻትም የተመረጠች ናት። ቄነጃጅትም አይተው አሞግሱለት፥ ንግሥታትና ቀባቶችም አመሰግኑለት።
- 10 ፤ ይህች እንደ ማለዳ ብርሃን የምትገብኝ፥ እንደ ጨረቃ የተዋበች እንደ ፀሐይም የጠራች፥ ዓላማ ይዞ እንደ ተሰለፈ ሠራዊት የምታስፈራ ማን ናት?
- 11 ፤ የወንዙን ዳር ልምላሚ አይ ዘንድ፥ ወይኑ አብቦ ሮማኑም አፍርቶ እንደ ሆነ እመለከት ዘንድ ወደ ገውዝ ገነት ወረድሁ።
- 12 ፤ ሳላውቅ ነፍሴ በከበረው ሰረገላ ላይ አስቀመጠችኝ።
- 13

ምዕራፍ 7

አንቺ ሱላማጢስ ሆይ፥ ተመለሽ፥ ተመለሽ፤ እናይሽ ዘንድ ተመለሽ፥ ተመለሽ። በሱላማጢስ ምን ታያላችሁ? እርስዋ እንደ መኖሪያም ዘፈን ናት።

- 2 ፤ አንቺ የመኩንን ልጅ ሆይ፥ እግሮችሽ በጫማ ውስጥ እንዴት ውብች ናቸው! ዳሌዎችሽ በአንጥረኛ እጅ እንደ ተሠሩ እንደ ዕንቁዎች ይመስላሉ።
- 3 ፤ እንብርትሽ የወይን ጠጅ እንደማይገድልበት እንደ ተነጠጠ ጽዋ ነው፤ ሆኖሽ እንደ ስንዴ ክምር፥ በአበባም እንደ ታጠረ ነው።
- 4 ፤ ሁለቱ ጡቶችሽ እንደ ሁለቱ መንታ እንደ ሚዳቋ ግለገሎች ናቸው።
- 5 ፤ እንገትሽ እንደ ዝሆን ጥርስ ግንብ ነው፤ ዓይኖችሽ በሐሲቦን ውስጥ በባትረቢ በር አጠገብ እንደ ውኃ ኩሬዎች ናቸው፤ አፍንጫሽ ወደ ደማስቆ አፋዛዥ እንደሚመለከት እንደ ሊባኖስ ግንብ ነው።
- 6 ፤ ራስሽ እንደ ቀርሚሎስ ተራራ በላይሽ ነው፤ የራስሽም ጠጉር እንደ ሐምራዊ ሐር ነው፤ ንጉሡ በሹርባው ታስሮአል።
- 7 ፤ ወዳጄ ሆይ፥ እንዴት የተዋብሽ ነሽ! እንዴትስ ደስ ታሰኛለሽ!
- 8 ፤ ይህ ቁመትሽ የዘንባባ ዛፍ ይመስላል፥ ጡቶችሽም የወይን ዘለላ ይመስላሉ።
- 9 ፤ ወደ ዘንባባው ዛፍ እወጣለሁ ጫፎችዋንም እይዛለሁ አልሁ፤ ጡቶችሽ እንደ ወይን ዘለላ የአፍንጫሽም ሽቱ እንደ እንኮይ ናቸው።
- 10 ፤ ጉሮሮሽ ለወዳጄ እየጣፈጠ እንደሚገባ፥ የተጉትን ከንፈሮች ይናገሩ ዘንድ እንደሚያደርግ፥ እንደ ማለፊያ የወይን ጠጅ ነው።

- 11** ፤ እኔ የውዴ ነኝ፥ የእርሱም ምኞት ወደ እኔ ነው።
- 12** ፤ ውዴ ሆይ፥ ና፥ ወደ መስክ እንደሚገባ በመንደሮችም እንደር።
- 13** ፤ ወደ ወይኑ ቦታ ማልደን እንሂድ፤ ወይኑ አብቦ አበባውም ፍሬ እንዠርግግ ርማኑም እፍርቶ እንደ ሆነ እንይ፤ በዚያ ውዴን እስጥሃለሁ።
- [14]፤ ትርጉሃዎች መግዛን ሰጡ፤ መልካሞች ፍሬዎች ሁሉ፥ እሮጌው ከአዲሱ ጋር፥ በደጃችን አሉ፤ ውዴ ሆይ፥ ሁሉን ለአንተ ጠበቅሁልህ።

ምዕራፍ 8

- አ**ንተ የእናቴን ጡት እንደ ጠባ እንደ ወንድሜ ምነው በሆኑህ! በሜዳ ባገኘህህ ጊዜ በሳምሁህ፥ ማንም ባልናቀኝም ነበር።
- 2** ፤ መርቼ ወደ እናቴ ቤት ባገባሁህ፥ በዚያም አንተ ባስተማርከኝ፤ እኔም ከመልካሙ ወይን ጠጅ ከሮማኔም ውኃ ባጠጣሁህ ነበር።
- 3** ፤ ግሬው ከራሴ በታች በሆነች ቀኙም ባቀፈችኝ ነበር።
- 4** ፤ እናንተ የኢየሩሳሌም ቈነጃጅት ሆይ፥ እርሱ እስኪፈልግ ድረስ ፍቅርን እንዳታስነሡት እንዳታነሣሡትም አምላችኋለሁ።
- 5** ፤ በውድዋ ላይ ተደግፋ ከምድረ በዳ የምትወጣ ይህች ማን ናት? ከእንኮይ በታች እስነሣሁህ፤ በዚያ እናትህ ወለደችህ፥ በዚያም ወላጅ እናትህ አማጠችህ።
- 6** ፤ እንደ ማኅተም በልብህ፥ እንደ ማኅተም በክንድህ አኑረኝ፤ ፍቅር እንደ ሞት የበረታች ናትና፥ ቅንዓትም እንደ ሲኦል የጨከነች ናትና። ፍንጣሪዋ እንደ እሳት ፍንጣሪ፥ እንደ እግዚአብሔር ነበልባል ነው።
- 7** ፤ ብዙ ውኃ ፍቅርን ያጠፋት ዘንድ እይችልም፥ ፈሳሾችም እያሰጥሙአትም፤ ሰው የቤቴን ሀብት ሁሉ ስለ ፍቅር ቢሰጥ ፈጽሞ ይንቁታል።
- 8** ፤ እኛ ጡት የሌላት ታናሽ እጎት አላችን፤ ስለ እርስዋ በሚናገሩባት ቀን ለእጎታችን ምን እናድርግላት?
- 9** ፤ እርስዋ ቅጥር ብትሆን የብር ግንብ በላይዋ እንሠራለን፤ ደጅም ብትሆን በዝግባ ሳንቃ እንኩበባታለን።
- 10** ፤ እኔ ቅጥር ነኝ ጡቶቼም እንደ ግንብ ናቸው፤ በዚያን ጊዜ በፊቴ ሰላምን እንደምታገኝ ሆንሁ።
- 11** ፤ ለሰሎሞን በብሔላምን የወይን ቦታ ነበረው፤ የወይኑን ቦታ ለጠባቂዎች አከራየው፤ ሰው ሁሉ ለፍሬው ሺህ ብር ያመጣለት ነበር።
- 12** ፤ ለእኔ ያለኝ የወይን ቦታ በፊቴ ነው፤ ሰሎሞን ሆይ፥ ሺሁ ለአንተ፥ ሁለት መቶውም ፍሬውን ለሚጠብቁ ይሆናል።
- 13** ፤ በገነቱ የምትቀመጪ ሆይ፥ ባልንጀሮች የእንቺን ቃል ያደምጣሉ፤ ቃልሽን አሰሚኝ።
- 14** ፤ ውዴ ሆይ፥ ፍጠን፤ በቅመም ተራራ ላይ ሚዳቋን ወይም የዋላን እምቦሳ ምስል።

For other languages please go to www.wordproject.org